



የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ)

Ethiopian People's Congress for United Struggle (Shengo)

www.ethioshengo.org shengo.derbiaber@gmail.com

ጥር 15፣ 2010 (ጃንዋሪ 23፣ 2018)

ሕዝብን በመጨፍጨፍ ትግሉን ለመቀልበስ አይቻልም !

ሰሞኑን ወልዲያ የአመፅ ዓውድማ ሆኖ ሰንብታለች። የጥምቀትን በዓል ተንተርሶ በተገኘው ቀዳዳ በሰሜን ኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ ሕዝቡ በአገዛዙ ላይ ያለውን ተቃውሞ ሲገልጽ ውሏል። በትክክለኛው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ደምቀው የዋሉት ወልዲያ፣ ባህርዳር፣ ጎንደር ለዚህ በምሳሌነት ይጠቀሳሉ። በወልዲያ የተቀሰቀሰው ተቃውሞ በአገዛዙ የፀጥታ ኃይሎችና በወጣቶች መካከል ግጭት አስከትሎ የበርካታ ሰዎች ሕይወት አልፏል፣ ንብረትም ወድሟል። ሸንጎ በሰው ሕይወት ላይ በደረሰው ጉዳት የተሰማውን መረር ሃዘን ለወጣቶቹ ወላጆችና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይገልጻል።

ይህ የሕይወትና የንብረት ውድመት እንዴት መጣ ብሎ መጠየቅ ተገቢ ይሆናል። ከሥፍራው የደረሱን መረጃዎች እንደጠቆሙት የከተማው ወጣቶች አገዛዙን የሚቃወሙ መዝሙሮች እየዘመሩ ታቦት አጅበው ሲጓዙ፣ የፀጥታ ኃይሎች ተኩስ ከፍተው በርካታ ወጣቶችን ገደሉ። ባልታጠቁ ዜጎች ላይ በአደባባይ የተፈፀመው እንዲህ ዓይነት ጭካኔ የተሞላበት ጭፍጨፋ በአፓርታይድ ደቡብ አፍሪካ ሰዎች ላይ የተፈፀመውን እልቂትና በሩማንያ በቻውቼስኮ አፋኞች የተፈፀመውን ግድያ ያስታውሰናል። ህወሓት - መራሹ አፋኙና ዘረኛው አገዛዝ ከዚህ በፊት በሕዝብና በአገር ላይ የፈፀመው በደልና ሰቆቃ አልበቃ ብሎት፤ አሁንም የፖለቲካ ምህዳሩን አሰፋለሁ፤ ሕዝብን አደምጣለሁ ባለ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ እነሆ ለጋ ወጣቶችን በአደባባይ ረሸ። እርቅና ሰላም የማይገባው በመሆኑና የሕዝብንም ጥያቄ በአግባቡ ለመመልስ ፍቃደኛ ባለመሆኑ አገዛዙ ዛሬም እንደ ትናንቱ የአፈና ስርዓቱን ቀጥሏል። ይባስ ብሎ ይኸው በወልዲያ አዲስ ኢ - ሰብዓዊ ድርጊት በመፈጸም አንድ ሌላ ወንጀል አስመዘገበ። አገዛዙ ባህሪው ስለማይፈቅድለት የማይሰማ፣ ከሰነድ ሆነ ከታሪክ የማይማር ሆነና ነው እንጂ ሕዝብን በመግደልና በማሰር ትግሉን መቀልበስ እንደማይቻል ሩቅ ሳይሄድ ከመንግሥቱ ኃይለማርያም አረመኔያዊ አገዛዝ ትምህርት መቅሰም በቻለ ነበር።

አገዛዙ አሁን በወልዲያ ቀደም ሲልም በጨለንቆ፣ በአወዳይ፣ በጅጅጋ፣ በኩንሶ፣ በጎንደር፣ በባህርዳር...ወዘተ ለፈጸማቸው ግድያዎችና ኢ - ሰብዓዊ ድርጊቶች የኢትዮጵያ ሕዝብ ወንጀለኞቹን ለፍርድ በማቅረብ ይፋረዳቸዋል። ለዚህም እየተጠናከረ ያለውን ትግል ይበልጥ አጠናክሮ ትግሉን ማጎልበት ያስፈልጋል። ጠንክሮ ከመታገል ሌላ የተሻለ ብልሃት እንደሌለ ሸንጎ ቀደም ሲል ደጋግሞ አስገንዝቧል፣ ዛሬም በድጋሚ ለማስገንዘብ ይወዳል። ትግሉም እስካሁን ከነበረው በተሻለ መልክና ደረጃ ተደራጅቶና ተቀናጅቶ እንዲቀጥል ሕዝቡና ታጋይ ኃይሎች አዳዲስ መርሃ ግብሮችን በመንደፍ በጋራ መታገል ይፍርብናል። ከነዚህም አንዱ የውስጥና የውጭ ተቃዋሚ ድርጅቶችን ማቀናጀት ሲሆን፣ ሕዝቡ እስካሁን ሲያካሄድ የቆየውን ሰላማዊ ትግል አንድ ዳር ያለው ህዝብ ከሌላ ዳር ካለው ጋር እንዲደማመጥ መርዳት እጅግ በጣም አንገብጋቢ ተግባር ነው። በሌላም በኩል በገዢው ፓርቲ ላይ ተስፋ እየቆረጡ አቋማቸውን ወደ ሕዝብ የመለሱ ግለሰቦችንም ሆነ ቡድኖችን ትግሉን በይፋ እንዲቀላቀሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

የሕዝባችን ትግል ያሸንፋል !
ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር !